



UK TPLF CORE Supporters
 211 Clapham Road, Stockwell, London SW9 0QH
 Telephone: 020 7924 0191
 Fax: 020 7738 6569
 Email: uktplfcore@gmail.com



To: The Federal Government Ethiopian
 The State Members

Copy: Ethiopian Peoples' Revolutionary Democratic Front
 Tigrayan People's Liberation Front

27 November 2017

በወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ የተሰጠ መግለጫ

በሀገራችን ባሉት ወቅታዊና አንገብጋቢ ጉዳዮች እንደ ዜጎች መክረን በኢትዮጵያ የወጣውን ረቂቅ የህገ መንግስታችንን ደንብ ከማስከበር ተገዢነታችንን በቅድሚያ ዳግም በማረጋገጥ ስርነቀል ለውጥ ያመጣሉ ያልናቸውንና ትኩረት ይሻሉ ያልናቸውን ጠቅሰን እንድናስቀምጥ ግድ ብሎናል።

በሀገራችን ኢትዮጵያ ለረዥም ዘመናት ያንሰራራውን የድህነት አረንቋ ለአንዴና የመጨረሻ የሞት ሽረት ትንንቅ ገጥመን በረዥሙ የህዝቦችዎ መራራ ትግል የሚጠይቀውን መስዋዕት ከፍለን ለወደቅንበት እየተነሳን ድል በድል ተጎናፀፈናል።

በታላቁ የህዳሴው ግድብም ቢሆን እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን የታሪክ አሻራችንን ስናሳርፍ የይቻላል መንፈስን ተላብሰን የርቁን ርቀት አምተን ራዕይ ስንሰንቅ ነው።

ሀገራችንን ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ በመነሳት ቀንደኛ ጠላታችን የሆነውን ድህነትን ለአንዴና ለመጨረሻ አጥፍተን ለመደምሰስ መስዋዕት ውድ ክቡር ሂወታቸው ለሰዉት ሰማእታት ፍፁም በመዘከር በቁርተኝነት የመወጣታችንን የመጀመሪያውን የማለፋችን የፈተናችን ውጤት በድል በማብሰር ስንረባረብ በደካማው ጎናችን ስርስረው ስር የሰደዱትን የውስጥና የውጭ ሀይሎች ተቀናጅተው የሚቀናቀኑንና የሚፈታተኑን ፀረ ሰላም ሀይሎችን ከመንግስታችን ጋር ጎን ቆመን ከማንኛውም ጊዜ ይበልጥ አንድነታችን አጠናክረን ልንፋለማቸው ትግላችንን በአንድነትና በመቻቻል ቆርጠን ተነስተናል።



UK TPLF CORE Supporters
 211 Clapham Road, Stockwell, London SW9 0QH
 Telephone: 020 7924 0191
 Fax: 020 7738 6569
 Email: uktplfcore@gmail.com



ያነሳናቸው እባይት ነጥቦች

1. ሕገ መንግስታችንን መከበር አለበት። ህገ መንግስታችንን በማያከብሩ እና በማያስከብሩ ዜጎች ላይ አስፍላጊውን እርምጃ እንዲወሰድ።
2. የብዙሃን መገናኛዎች አስፈላጊው እና ወቅታዊ መረጃ ለህዝብ በማስተላለፍ ከምንጊዜውም በበለጠ ተግተው እንዲሰሩ እና ያሉት ሚዲያዎችም ችግሮች ሲፈጠሩ ያለውን እውነታ ይዘው ከመቅረብ ለማስተባበል ጊዜያቸውን ያጠፋሉ ይህ ነገር እንዲስተካከል እንዲሁም ሚዲያዎችም ብሄር ከብሄር ከሚያናቁር አዘጋገብ ስልት መራቅ አለባቸው።
3. በአሮሚያ ክልል የሚገኙ የዩንቨርሲቲ ተማሪዎች አስቸካይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው፣ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጥፋት የሰሩ በቀጥታ ወደ ፍርድ እንዲቀርቡ፣ ማድረግ።
4. ሁሉም ነገር ወደትግራይ እየሄደ ነው; የትግራይ ተወላጆች ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የበለጠ ጥቅም ያገኛሉ እየተባለ የሚወራውን የውሸት ፕሮፖጋንዳ ትክክል እንዳልሆነ የሚያስረዱ መረጃዎች ወደ ህዝብ እንዲቀርቡ።
5. በአንድ ክልል እንዲህ አይነት አሰቃቂ አደጋ በተደጋጋሚ ሲያጋጥም የክልል መሪዎች ሃላፊነት የሚወስዱበት እና የሚቀበሉበት አሠራር በአሥቾካይ ቢደረግ የሚል አይተናል።
6. የመከላከያ ሰራዊታችን ለማጥላላት የሚደረገውን ፕሮፖጋንዳ አስፈላጊውን ክትትል እንዲደረግበት እና እንደየ አስፈላጊነቱ እንዲስተካከል።
7. ሀገራችን ሰላም ሆኖ በህዝቦቿ ተሳትፎ እንዳታደግና ወደ ህዳሴዋ እንድትገሰግስ የማይሹ የፀረ ሰላም ኃይሎችና የውጭ አጋሮቻቸው ስለባ ላለመሆንም የየክልሎቹ አመራሮች ከህዝባቸው ጋር በመሆን ብርቱ ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል።

የህዳሴ ግድብ ግንባታ ይቀጥላል ብሎም ይጨረሳል!! ሰላም ለአገራችን ኢትዮጵያ!!

TPLF CORE Supporters - UK Chapter